



የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት
ልሳነ ሕግ ጋዜጣ
Lissane Hig Gazeta of the
Benishangul Gumuz Regional State

19ኛ ዓመት ቁጥር 110 አሰሳ ጥር 30/2005	በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ክልል ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ Issued under the auspices the State Council of the Benishangul-Gumuz Regional State	19 th year No. 110 Assosa February 8 /2013
-----------------------------------	--	--

<u>ማውጫ:-</u>	<u>Content</u>
<p>አዋጅ ቁጥር 110/2005 ዓ/ም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የብዙሀን መገናኛ ድርጅት ማቋቋሚያ አዋጅ</p>	<p style="text-align: center;">Proclamation No.110/2013 The Benishagul Gumuz Regional State Mass Media Agency Establishment Proclamation.....</p>
<p>አዋጅ ቁጥር 110/2005 ዓ/ም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ማቋቋሚያ አዋጅ ሕገ-መንግሥቱ በሰጠው ስልጣን መሰረት ህብረተሰቡ ሀሳቡን በነፃ እንዲገልጽ የሚያገዝ እና ህብረተሰቡ በኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ ንቁ ተሳታፊ እንዲሆን ሊያድርግ የሚያስችል ክልላዊ መገናኛ ብዙሀን ማቋቋም አስፈላጊ በመሆኑ፤ ክልላዊ የመንግሥት ብዙሃን መገናኛዎች በክልላችን ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊ እና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚኖራቸውን የላቀ ሚና እና አስተዋጽኦ ከግምት ውስጥ በማስገባት የአገልግሎት አድማሳቸውን ለማስፋት የማያስችላቸውን ተቋማት ጥንካሬ እንዲያገኙ ማድረግ በማስፈለጉ፤ ዓለም አቀፋዊና አገራዊ ፈጣን የመረጃ ልውውጥ ፍላጎት እያደገ መምጣቱን ከግምት ውስጥ በማስገባት የክልሉን ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ህብረተሰቡን የአለት ተዕለት እንቅስቃሴዎች በቅርብና በስፋት በመዘገብ ሊጫወት የሚችለውን ሚና በመረዳት ድርጅቱ ተዋቅሮና በአገሪቱ ካሉ ሌሎች የብዙሀን መገናኛዎች ጋር ተወዳዳሪ ሆኖ ኃላፊነቱን በብቃት እንዲወጣ ማድረግ በማስፈለጉ፤</p>	<p>Proclamation No. 110/2013 The Benishangul Gumuz Regional State Mass Media Agency Establishment proclamation WHERE AS, it is necessary to establish the Regional State mass media Agency, that can provide an opportunity of free expression ideas and to create active participant citizens in political, social and economical affairs pursuant to the provision of the constitution; WHERE AS, it is necessary to give institutional strength that enables the Regional State Mass Media to broaden out the scope of their service by considering the major role and contributions they have on the economic political and social activities of our region : WHERE AS, it is deemed necessary to recognize the Agency so as to make it discharge its responsibilities efficiently being competitive with other mass media in a country with due consideration that the global and national fastest information exchange demand is increasingly growing as well as with cognizance of the role that the regional mass media agency can play a role in reporting the day-to-day activities of the society closely and in depth;</p>

ያንዱ ዋጋ Unit Price 11.80

ፖ.ሣ. ቁ. P. O. Box	<input type="checkbox"/> 293 አሰሳ
-----------------------------	---

አሁን ባለው ሁኔታ የክልሉ መንግሥት የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ የብዙኃን መገናኛ ድርጅት ሥራዎችን፣ የሕዝብ ግንኙነትና የኮሙኒኬሽን ሥራዎች በአንድ ተቋም እየተመሩ ስለሆነ በተለያዩ ተቋማት ለመምራት በማስፈለጉ፣ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ክልል ም/ቤት በተሻሻለው ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 49 ንዑስ አንቀጽ 3/3.1 በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የሚከተለውን አውላል፤

ክፍል አንድ፡-

ጠቅላላ፤

አንቀጽ 1 አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 110/2005 ዓ/ም ” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

አንቀጽ 2. ትርጓሜ

የቃሉ አግባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ

"የብዙሃን መገናኛ" ማለት በሬድዮና በቴሌቪዥን እንዲሁም በጋዜጦችና በመጽሔቶች አማካኝነት መረጃ የማሰባሰብ የማዘጋጀትና የማሰራጨት ሥራዎችን የሚያከናውኑ፣ የዜና እና የኖሮግራም ሥራዎችንና መጣጥፎችን በማጠናቀር በልዩ ልዩ ዜዴዎች ለሕዝቡ የሚያሰራጩ ወይም እነዚህን በቀጥታ ለሚያስተላልፉ ሌሎች ተቋማት የሚያከፋፍሉ ተቋማት ናቸው፡፡

"ጋዜጠኛ" ማለት በብዙሃን መገናኛ ድርጅት ውስጥ በአዘጋጅነት፣ በዘጋቢነት፣ በአርታኪነት፣ በካርቱን አዘጋጅነት፣ በግራፊክስ ባለሙያነት፣ ፎቶ ግራፍ አንሸነት፣ በተንቀሳቃሽ ፊልም አንሸነት ፣ በፊልም ዳይሬክተርነት፣ በቴክኒሻንነት ወይም መረጃዎችን በመሰብሰብ በማቀነባበርና በማሠራጨት ሙያ የተሠማራ ማናቸውም ሰው ነው፡፡

"ሰው" ማለት ማናቸውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፡፡

"ቦርድ" ማለት በዚህ አዋጅ መሠረት የተቋቋመው የብዙሃን መገናኛ ድርጅት የስራ አመራር ቦርድ ነው፡፡

አንቀጽ 3. ስለ መቋቋም እና ተጠሪነት፤

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት የብዙሃን መገናኛ ድርጅት ከዚህ በኋላ "ድርጅት" እየተባለ የሚጠራ ሕጋዊ ሰውነት ያለውና ራሱን የቻለ መንግሥታዊ ድርጅት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቋሟል፡፡

የድርጅቱ ተጠሪነት ለክልል ምክር ቤት ሆኖ ተቋቋሟል፡፡

WHERE As, the activates of mass media, public relation and communication are run by government communication affairs bureau at current time and it is necessary to separate mass media from public relation and communication.

THEREFOR ,the council of the Benishangul gumuz region in accordance with the powers vested in it, under article 49 sub article 3/3.1 here by proclaims as follows;

Part one

GENERAL

Article 1. Short Title

This proclamation may be cited as “The Benishangul Gumuz Regional State mass Media Agency Establishment proclamation No.110/2013”

Article 2. Definition

Unless the context requires otherwise in this proclamation;

1. “**Mass media**” means institution which collect ,produce and disseminate information through Radio, television as well as news paper and magazines ;gather and disseminate to the public works of news and programs as well as articles in various means or distribute same to other institutions which transmit them directly;
2. “**Journalist**” means any person who is engaged as producer, editor, reporter, cartoonist, film editor, film director, technician or who is involved in gathering, organizing and disseminating news and information in the mass media Agency;
3. “**person**”, means any natural or juridical person;
4. “**Board**“, means the management board of the Mass Media agency established pursuant to this proclamation,

Article 3. Establishment

1. The Benishangul Gumuz Regional State Mass Media Agency here in after referred to as autonomous governmental agency having juridical personality established.
2. The Agency shall be accountable to the council of the Regional State.

አንቀጽ 4. ስለ ድርጅቱ መቀመጫ፡
የድርጅቱ ዋና ጽ/ቤት አሰሳ ከተማ ይሆናል።
ድርጅቱ እንደ አስፈላጊነቱ በክልሉ ውስጥና ከክልሉ ውጭ ቅርንጫፎችና ወኪል ጽ/ቤቶች ሊኖሩት ይችላል።

አንቀጽ 5 የድርጅቱ ዓላማዎች፤
ድርጅቱ የሚከተሉትን አላማዎች ይኖራታል፤
በፌዴራልና በክልሉ ሕገ-መንግሥት እንዲሁም በሌሎች አግባብነት ባላቸው ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት ሀሳብን በነፃ የመግለጽ ነፃነትን ማበረታታት፤
የክልሉ ሕዝብ ለመረጃ ቅርበት እንዲኖረው ምቹ ሁኔታዎችን በመፍጠር ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃዎችን እንዲያገኙ ማድረግ፤ በዚህም በዋና ዋና የአገሪቱንና የክልሉ ጉዳዮች ላይ ብሔራዊ መግባባት መፍጠር እንዲቻል መስራት፤
ኢኮኖሚያዊ ፣ ፖለቲካዊ እና ማህበራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ አጋዥ ሚና መጫወትና በህብረተሰቡ ውስጥ ዲሞክራሲያዊ ባህል እንዲጎለብት ማበረታታት፤
ክፍል ሁለት፤

ስለድርጅቱ አወቃቀርና ሥልጣን፤
አንቀጽ 6. ድርጅታዊ አቋም ፤
ድርጅቱ የሚከተሉት አካላት ይኖራታል፤
ሀ/ የሥራ አመራር ቦርድ፤
ለ/ ዋና ሥራ አስኪያጅ፤
ሐ/ ምክትል ሥራ አስኪያጅ፤

መ/ ሌሎች አስፈላጊ የሥራ ክፍሎች፤
ድርጅቱ ሥራውን ለማከናወን በሥሩ የፊደሎች የቴሌቪዥን ፣ የሕትመት የኘሬስ እና የዜና አገልግሎት የብዙሃን መገናኛ ዘርፎች ይኖራታል፤

አንቀጽ 7. የድርጅቱ ሥልጣንና ተግባር፤
ድርጅቱ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖራታል፤

ለክልሉ ሕዝብ ጠቀሜታ ያላቸውን አስፈላጊ ዜናና ዜና ነክ መረጃዎችን በኘሬስ ውጤቶች፣ በሬድዮና በቴሌቪዥን ማሠራጫዎች ለሕዝብ ያስተላልፋል፤
ለዚህም እንዲረዳው እንደ አስፈላጊነቱ መደበኛ የጋዜጣ ፣ የመጽሔትና ሌሎች ሕትመቶች እንዲሁም የቴሌቪዥን ማሠራጫና ኘርግራሞች እንዲኖሩት ያደርጋል።

2. የመንግሥትን ስትራቴጂያዊ አቅጣጫ፣ ፖሊሲዎችና ሕጎች ለሕዝብ ያስተዋውቃል፤ ሕዝቡም በስትራቴጂያዊ፣ በፖሊሲዎቹና በሕጎች ላይ ሐሳቡን እንዲለ

Article 4. Head Office of The Agency

1. Head office of the Agency shall be in Assosa Town.
2. The Agency shall have branch and agent offices within and outside of the region as may be necessary.

5. Objectives of the agency

The Agency shall have the following objectives

1. Encourage free expression of ideas in accordance with the federal and regional constitution as well as with other relevant policies ,laws, regulations and directives;
2. Create conducive conditions to enable peoples of the region to have access to up date and accurate information, and thereby exercise to bring about national consensus on main affairs of the country and the region;
3. Play a supportive role in the economic, political and social activities of the region and foster the development of democratic culture within the society;

PART TWO

STRUCTURE AND POWER OF THE AGENCY

Article 6. STRUCTURE OF THE AGENCY

1. The agency have the following bodies :
 - A. Management Board,
 - B. General manager,
 - C. Deputy Manager,
 - D. Other necessary Departments,
2. The Agency shall have branches of Mass Media under it so as to carryout radio, television, press and news services.

Article 7. POWER AND DUTIES OF THE AGENCY

The Agency ,pursuant to this proclamation ,shall have the following powers and duties,

1. Disseminate to the public news and related materials which have importance for the people of the region through press products, radio and television transmission and to the enhancement same it causes to have regular news papers, magazines, television programs and other related press products.
2. Publicize government strategic directions, policies, laws as well as create favorable media forums for the public to exchange views, discuss and to give comment on the strategies, policies;

ለዋወጥባቸው እንደመክርባቸውና አስተያየቱን እንዲሰጥ ባቸው በዚህም ብሔራዊ መግባባት ላይ እንዲደርስ ምቹ የሚዲያ መድረኮችን ይፈጥራል። የክልሉን ሕዝብ ስለ ሰብዓዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ያለውን ግንዛቤ ለማጎልበት የሚረዱ ልዩ ልዩ ዝግጅቶችን ከተሞክሮዎች ጋር እያዛመደ ያቀርባል።

ነፃ የሕዝብ አስተያየቶችንና ጥቅማጥቅሞችን ተቀብሎ ያስተናግዳል። የሚመለከታቸውንም አካላት በመጠየቅ ያጣራል ውጤቱንም መልስ ለሕዝብ ይገልጻል።

የሕዝቡን ጠቅላላ እውቀት የሚያዳብሩና የማዘናናት ፍላጎትን የሚያረኩ ልዩ ልዩ ጽሑፎችንና የሬድዮም ሆነ የቴሌቪዥን ዝግጅቶችን እየሠራ በተለያዩ ዜዴዎች ያሠራጫል።

ወቅታዊነት ያላቸውን ኢኮኖሚያዊ ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ጉዳዮችን ተከታትሎ ይዘግባል።

በክልሉ ውስጥ የሚፈጸሙ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥረቶችንና ውጤቶችን በተከታታይ በመዘገብ ለሕዝብ ያሳውቃል፣ የሕዝብ ተሳታፊነትን የማጎልበት ሥራ ይሠራል።

የፎቶ ግራፍና የተንቀሳቃሽ ምስል ዶክሜንታሽን፣ የሕትመትና የማስታወቂያ አገልግሎት ይሠጣል። ለሥራው አስፈላጊ የሆኑ የሕትመት አገልግሎቶችን፣ የሬድዮና የቴሌቪዥን ኘርግራሞችን ማቀነባበሪያና ማሠራጫዎችን፣ የዜናና መረጃ ማስተላለፊያ ወይም ማሻጋገሪያዎችን እንዲሁም ለተመሳሳይ አገልግሎቶች የሚውሉ ሌሎች ተቋማትን እና መሣሪያዎችን በተገቢው ሥፍራ ይተክላል፣ ያቋቁማል፣ ያደራጃል፣ ያስተዳድራል። ለሚሠጠው አገልግሎት ተመጣጣኝ ዋጋ ያስከፍላል፣ እንደአስፈላጊነቱም በክፍልም ሆነ በሙሉ ከክፍያ ነፃ አገልግሎት ሊሠጥ ይችላል።

በአገሪቱ ሕግ መሠረት በአገር ውስጥና በውጭ አገር ካሉ ተመሳሳይ ድርጅቶች ጋር ዜናዎችንና መረጃዎችን ለመለዋወጥም ሆነ የሥልጠና እና የልምድ ልውውጦችን ለማድረግ የሚያስችሉትን ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤

በአገር ውስጥና በውጭ አገር ከሚገኙና የድርጅቱን ቴክኒካዊና ቁሳዊ የመረጃ ወይም ለአጠቃላይ ሁለንተናዊ አቅም ለማጎልበት ድጋፍ ለማድረግ ፈቃደኝነቱ ካላቸው ድርጅቶች ጋር በክልሉና በሀገሪቱ ፖሊሲዎችና ሕጎች መሠረት አብሮ ይሠራል።

and laws and thereby to attain National consensus .

3. Present variety of programs by correlating with experience, which foster human and democratic rights awareness of inhabitants of the region.
4. Taking appropriate free public opinions and suggestions as well as investigate of them by interviewing concerned bodies and announce the result back to the public thereof:
5. Produce and disseminate variety of articles and radio as well as television programs which would develop the general awareness of the public and meet its entertainment needs through various methods.
6. Follow up and report on the current economic, political and social affairs.
7. Follow up and report efforts and out come Development and Good governance which are activating in the region and for the public and enhances the participation of the people.
8. Deliver photography and film documentation, publication and advertisement services.
9. Install ,establish and organize in appropriate locations essentials for operating publication services, radio and television programs production and transmission ,news and information transmitter or relay as well as other institutions and equipment applicable for similar services and administer same thereof;
10. Collect equitable service charge and exempt partially or in full when deemed necessary,
11. Establish work relations ,pursuant to the country's law, with similar domestic and foreign agencies in order to make it possible to exchange items of news and information as well as to under take training and experience sharing,
12. Work together, according to policies and laws of the region and the country with organizations found at home and aboard as well as with those which are voluntary to contribute assistance to develop the technical capacity of the Agency.

የክልሉ የብዙሃን መገናኛ ዎች ስለሚሰፋፋብትና በተስማሚ ቴክኖሎጂ ስለሚደራጁበት፣ ቀልጣፋና ጥራት ያለው አገልግሎት ስለሚሰጡበት ሁኔታ በማጥናት ሀሳብ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል።

ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚያስፈልጉ ሌሎች ሕጋዊ ተግባራትን ያከናውናል።

ክፍል ሶስት፣

ስለድርጅቱ አወቃቀርና ሥራ አመራር፣

አንቀጽ 8. የድርጅቱ መብቶች፣

ድርጅቱ የሚከተሉት መብቶች ይኖሩታል፣

የንብረት ባለቤት የመሆን፣

በስሙ ውል የመዋዋል፣

በስሙ የመክሰስ፣ የመክሰስ፣

ለሚሠጠው አገልግሎት ዋጋ የመጣልና የማስከፈል፣

የሚዲያ ውጤቶችን የማምረት ፣ ገበያ ላይ የማዋል

፣ ለመረጣቸው የሚዲያ ባለቤት የመሆን፣ ይህንን

መብት የመሸጥ ወይም የማከራያት።

አንቀጽ 9. ስለ ቦርዱ አወቃቀርና ተጠሪነት፣

ድርጅቱ ከሰባት የሚያንሱ ከዘጠኝ የማይበልጡ

አባላት ባሉት የሥራ አመራር ቦርድ ይመራል።

የቦርዱ አባላት የስራ ዘመን የክልሉ ም/ቤት የምርጫ ዘመን ይሆናል።

የቦርዱ ሰብሳቢና አባላት አግባብ ካላቸው

የመንግሥት አካላትና የህብረተሰብ ክፍሎች

ተወጣጥተው በክልሉ ር/መስተዳድር አቅራቢነት

በክልሉ ም/ቤት ይሾማል።

የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ የቦርዱ አባልና ፀሐፊ ሆኖ ይሠራል፣

ቦርዱ ተጠሪነቱ ለክልል ም/ቤት ይሆናል፣

ቦርዱ ሰብሳቢውን በሚያካሂድበት ወቅት ድምጽ የሌለው ቃለ-ጉባኤ ያሻገ ለሥራው ቅርበት ካለው የሥራ ክፍል ሊያስመድብ ይችላል።

አንቀጽ 10. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር፣

ቦርዱ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፣

ድርጅቱ የብዙሃን መገናኛዎችን የሚመለከት ፖሊሲዎችን፣ ሕጎችን፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን በክልሉ ውስጥ ተግባራዊ ማድረጉን ያረጋግጣል።

በሕዝብ ሊታወቁ የሚገባቸው

የመንግሥት ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ ደንቦችና

መመሪያዎች በድርጅቱ ልዩ ልዩ የብዙሃን

መገናኛዎች አማካኝነት በወቅቱ መተላለፋቸውን

ይከታተላል።

ድርጅቱ በሚሠጣቸው አገልግሎቶች የክልሉ ሕዝብ

ምን ያህል ተጠቃሚ እንደሆነ ይገመግማል፣ ይበልጥ

ተጠቃሚ የሚሆንባቸውን መንገዶችንም በየጊዜው

እየተፈተሽ ተግባራዊ እንዲሆኑ ለድርጅቱ

መመሪያዎችንና አቅጣጫዎችንም ይሠጣል።

3. Under take studies and forward recommendation as to how the Regional Mass Media expanded and equipped with suitable technologies in order deliver prompt and efficient services; implement same up on approval thereof;

4. Perform other legal functions necessary to achieve its objectives.

PART THREE

Organization and management of the Agency

Article 8 Right of the Agency

The Agency shall have the following rights;

1. To own and dispose of property
2. To conclude contracts in its own name
3. To sue and to be sued.
4. To levy and collect service fees
5. To produce and market media products ,own copy rights for its media products and to sell and lease same;

Article 9. STRUCTURE AND ACCOUNTABILITY OF

THE BOARD

1. The Agency shall be directed by a managing bodies having members not less than seven and not greater than nine.
2. Members of the board term of office is election period of the state council.
3. The chair person and members of the board shall be appointed by the state council of the region under their presentation by the president the region from governmental organs and various section of the society.
1. The Manager of the Agency shall be the Member and the secretary of the Board.
2. The accountability of the Board shall be to Council of the Region.
3. The Board may cause the assigning of minute person with no vote from a related work division whenever it holds its session.

Article 10. Powers and Duties of the board

The Board pursuant to this proclamation shall have the following powers and duties.

1. Ensure that the Agency implement policies ,laws, regulations and directives in the Region, which are pertinent to the mass Media;
2. Monitor the prompt transmission of government policies, laws, regulations, and directives which have to acquaintance with the public through various mass Media of the Agency;
3. Evaluate that to what extent peoples of the region to have benefited from service rendered by the Agency as well as give directions and guidelines to the Agency for implementation by frequently examining ways which promote better utilization;

4. ድርጅቱ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚፈጸማቸውን ተግባራት በተመለከተ ክህነብ በሚነሱ ስሞታዎችና በሚቀርቡ ቅሬታዎች ላይ ተገቢ ማብራሪያዎችን እንዲሠጥ ያደርጋል፤ እንደ አስፈላጊነቱ ስሞታዎችንና ቅሬታዎችን መርምሮ የበኩሉን ውሳኔ ይሠጣል።

5. ድርጅቱ በብሔር ፣ በጾታ፣ በሃይማኖት እና በፖለቲካ አመለካከቶች መካከል ልዩነት ሳያደርግ ለሁሉም ወገኖች ሚዛናዊ የመረጃ ሽፋን መስጠቱን ይቆጣጠራል።

በክልሉ የብዙሃን መገናኛ ተቋማት የሚሠራጩትን የዜና፣ የሐተታ፣ የገናኛ ስራ፣ የመጣጥፎች እና ዘገባዎችን አጠቃላይ ይዘት ይገመግማል፤ ስለሚሻሻልበትም መንገድ መመሪያ ይሰጣል።

7. የድርጅቱን ጋዜጠኞች፣ የቴክኒክ ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች የቅጥር፣ የደመወዝ ስኬል ጥቅማ ጥቅሞች ይወስናል። የአፈጻጸምና የሠራተኛ አስተዳደር ማኑዋልም ተዘጋጅቶ እንድቀርብለት በማድረግ መርምሮ ያፀድቃል፤ ሥራ ላይም እንዲውሉ ያዛል።

8. የድርጅቱን መዋቅር ገምግሞ ያፀድቃል ሥራ ላይ እንዲውልም መመሪያ ይሠጣል። የድርጅቱን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እንዲሁም ዓመታዊ የካፖታልና መደበኛ በጀት ዕቅድና ሪፖርት ያስፀድቃል፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል።

ለድርጅቱ ከመንግሥትና ከውስጥ ገቢ የተመደበለትን በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ይቆጣጠራል ፤ ይከታተላል።

ድርጅቱ የሚጠናከርበትንና አሠራሩ የሚሻሻልበትን መንገድ ይቀይሳል።

በሥራ አስኪያጁ አቅራቢነት የድርጅቱን ም/ሥራ አስኪያጅ ይሾማል፤ የድርጅቱን ሌሎች ከፍተኛ አመራር አካላት አመላመልና ምደባ ይወስናል።

13. ድርጅቱን በሚመለከቱ በሌሎች የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ይመክራል፤ ይወስናል።

14. የድርጅቱን የሥራ እንቅስቃሴ በሚመለከት ወቅታዊ ሪፖርት ለክልሉ ም/ቤት ያቀርባል።

4. Call on the Agency to give relevant explanations on complaints raised and grievances lodged by the public concerning duties that the agency discharges pursuant to this proclamation and examine the complaints and grievances and thereby make its own decisions as deemed necessary;
5. Supervise that the Agency provides balanced Media coverage to all compatriots with out discrimination on the basis of nation, sex, religion, and political outlooks;
1. Evaluate over all content of news, analysis, program ,article and others reports which are disseminated by Mass Media institution of the Region and give guideline for the betterment of thereof;
2. Decide on the requirement ,salary scale and fringe benefits of journalists, technical professionals and supporting staffs on the Agency; approve up on examination performance and Manual by causing to have prepared and submitted to it and thereby order the implementation of same;
3. Evaluate and get approved the structure of the Agency and thereby order the implementation of same ;
4. Review and approve short, medium and long as well as annual, capital and recurrent budget plan and report of the Agency and follow up its implementation ;
5. Follow and supervise the agency proper utilization of budget appropriated from the government and its internal revenues;
6. Design ways to strengthen the Agency as well as upgrade its performance;
7. Appointee the duty manager upon his presentation by the General Manager and decide on the recruitment and assignment of other higher management bodies of the Agency ;
8. Thrash out and decide on other policy issues patinas to the Agency;
9. Submit periodic reports to the state council of the region concerning the performance of the Agency.

አንቀጽ 11. የቦርዱ ሰብሰባዎች፣
ቦርዱ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያካሂዳል። የቦርዱ አባላትም የስብሰባ አበል ክልል ም/ቤቱ ይወስናል።

በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ላይ የተደረገው ቢኖርም አስቸኳይ ጉዳይ ሲያጋጥም በቦርዱ ሰብሰባ ጥሪ ወይም ከቦርዱ አባላት መካከል አንድ ሶስተኛዎቹ ከጠየቁ በማንኛውም ጊዜ መሰብሰብ ይችላል።

በስብሰባው ላይ ከማንሽ በላይ አባላት ከተገኙ ምልአቶ ጉባኤ ይሆናል።

ቦርዱ ማንኛውንም ውሳኔ የሚያስተላልፈው በድምጽ ብልጫ ሲሆን ድምፁ እኩል ለእኩል ከሆነ ሰብሰባው ያለበት ወገን ሀሳብ የቦርዱ ውሳኔ ሆኖ ያልፋል።

ቦርዱ ይህንን አዋጅ ተከትሎ የራሱን የስብሰባና የአሰራር ሥነ-ሥርዓት መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

አንቀጽ 12. የስብሰባው ተግባርና ሐላፊነት
ለአባልቱ የስብሰባ ጥሪ ያስተላልፋል፤

ቦርድ የሚያካሂዳቸውን ስብሰባዎች ይመራል፤

3. ድርጅቱን የሚመለከቱ ጉዳዮችን በመከታተል ለቦርዱ ያቀርባል፤

አንቀጽ 13. ስለ ሥራ አስኪያጁ ሥልጣንና ተግባር፣ የድርጅቱ ሥራ አስኪያጅ በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ ም/ቤት ይሾማል።

ዋና ሥራ አስኪያጁ የድርጅቱ ዋና ሥራ አስፈጻሚ በመሆን ከቦርዱ በሚሠጠው አጠቃላይ መመሪያ መሠረት የድርጅቱን ሥራ በበላይነት ይመራል፤

ድርጅቱን ያስተዳድራል።

በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የተመለከተው አጠቃላይ አነጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ሥራ አስኪያጁ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 7 ላይ ለድርጅቱ የተሰጡትን ዝርዝር ተግባራት እና በተጨማሪም የሚከተሉትን ያከናውናል።

ሀ. የድርጅቱን የእለት ከእለት ሥራዎች በበላይነት ይመራል ይቆጣጠራል።

ለ. የድርጅቱን ጽ/ቤት ያደራጃል፤

ሐ. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 7 መሠረት ጋዜጠኞች፣ የቴክኒክ ባለሙያዎችንና ድጋፍ ሰጭ ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል።

መ. የድርጅቱን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እንዲሁም ዓመታዊ የሥራ ኘርግራምና የበጀት ረቂቅ አዘጋጅቶ ለቦርዱ በማቅረብ ሲወሰንለት ተግባራዊ ያደርጋል።

ሰ. የድርጅቱን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እንዲሁም ዓመታዊ የሥራ ኘርግራምና የበጀት ረቂቅ አዘጋጅቶ ለቦርዱ በማቅረብ ሲወሰንለት ተግባራዊ ያደርጋል።

ሀ. የድርጅቱን የእለት ከእለት ሥራዎች በበላይነት ይመራል ይቆጣጠራል።

ለ. የድርጅቱን ጽ/ቤት ያደራጃል፤

ሐ. በዚህ አዋጅ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 7 መሠረት ጋዜጠኞች፣ የቴክኒክ ባለሙያዎችንና ድጋፍ ሰጭ ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል።

መ. የድርጅቱን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እንዲሁም ዓመታዊ የሥራ ኘርግራምና የበጀት ረቂቅ አዘጋጅቶ ለቦርዱ በማቅረብ ሲወሰንለት ተግባራዊ ያደርጋል።

Article 11. Meeting of the Board

1. The Board shall meet at least once in month ,and the Board members allows shall be decided by the state Council;

2. Notwithstanding to the provision of sub article 1 of this article ,the Board may hold session at any time when ever the chair person or one third of the members so request in case of emergency;

3. There shall be quorum where more than half of the members of the board are present at its meeting;

4. Any decision of the Board shall be passed by majority vote, in case of a tie whoever, the chairperson shall have a casting vote.

5. The Board may draw up its own rules of meeting and working procedure following this proclamation.

Article 12 Powers and Duties of the co-coordinator

1. Calling members of board for the meetings,

2. Leads the meeting of the board,

3. Follow-up issues concerning the agency and Submits to the members of the board,

Article 13. Powers and Duties of the General

Manager

1. the General Manager shall be appointed by the council of state upon his recommendation by the head of the Regional government;

2. the General manager shall be the chief Executive Officer of the Agency and shall direct the activity of the Agency with the overall direction of the Board;

3. without prejudice to the generality of sub article 2 of this article, the General Manager shall discharge specific duties given to the Agency under article 7 of this proclamation and the following as well:

A. Direct and supervise the day-to-day active-ties of the Agency;

B. Organize office of the Agency;

C. Employ and administer journalists technical and supporting staff pursuant to sub article 9 of article 7 of this proclamation;

D. Prepare and submit to the Board short, medium and long as well as annual work program and draft budget of the Agency and thereby implement same upon decision ;

E. Effect expenditure in accordance with the approved budget and work program of the Agency;

ቧ. ለድርጅቱ በተፈቀደው በጀትና የሥራ ንግግራም መሠረት ገንዘብ ወጭ ያደርጋል፤

ረ. ከሶስትኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁሉ ድርጅቱን ይወክላል፤

ሰ. የድርጅቱን የሥራ እንቅስቃሴ በሚመለከት ወቅታዊ ሪፖርቶችን ለክልል ም/ቤት ያቀርባል።

ሸ. በቦርዱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤

ዋና ሥራ አስኪያጁ ለድርጅቱ ሥራ ቅልጥፍና ባስፈለገ መጠን ሥልጣንና ተግባርን በክፍል ለበታች የድርጅቱ የሥራ ኃላፊዎችና ሌሎች ሠራተኞች በውክልና ሊሰጥ ይችላል። ነገር ግን እሱን ተክቶ የሚሠራው ሰው ከ30 ቀናት በላይ ለሚሆን ጊዜ የሚወከል ከሆነ ውክልናው አስቀድሞ ለቦርዱ ቀርቦ መጽደቅ አለበት።

አንቀጽ 14. ስለ ምክትል ሥራ አስኪያጅ፡
የድርጅቱ ምክትል ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ለዋናው ስራ አስኪያጅ ሆኖ ከዋናው ሥራ አስኪያጁ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት በስሩ የተመደቡትን ዘርፎች ተግባር ይመራል፤ ያስተባብራል ፤ እንዲሁም ከሥራ አስኪያጁ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

ሥራ አስኪያጁ በማይኖርበት ጊዜ እሱን ተክቶ ድርጅቱን ይምራል።

ክፍል አራት፣

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች፣

አንቀጽ 15. የድርጅቱ የበጀት ምንጭና አስተዳደር፣

1. የድርጅቱ በጀት ከሚከተሉት ምንጮች የተውጣጣ ይሆናል፡

ሀ. በክልሉ መንግሥት እንደ አስፈላጊነቱ ከሚመደብለት

በጀት፣

ለ. በዚህ አዋጅ መሠረት ከሚሰበሰበው የአገልግሎት

ክፍያ፣

ሐ. ከሌሎች ምንጮች።

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር ከ (ሀ) እስከ (ሐ) ከተዘረዘሩት ምንጮች የሚገኘው ገቢ በድርጅቱ ስም በሚከፈት የባንክ ሒሳብ ተቀማጭ ሆኖ የድርጅቱን ሥራዎች ለማከናወን በየጊዜው ወጪ ይደረጋል።

አንቀጽ 16. የሂሳብ መዛግብት፣

1. ድርጅቱ የተሟላና ትክክለኛ የሂሳብ መዛግብትና ሠነዶችን ይይዛል።

የድርጅቱ ሂሳብ በክልሉ ዋና ኦዲተር ወይም በውጭ ኦዲተሮች በየበጀት ዓመቱ ይመረመራል።

F. Represent the Agency in all its relations with third party;

G. Submit periodic reports on the activity of the Agency to the council of state;

H. Carryout other functions entrusted to him by the Board;

4. The General Manager may delegate part of his power and duties to subordinate officials and other employees of the Agency to the extent necessary for efficient performance of the activities of the Agency; provide, whoever, that, in the case of official who acts on behalf of the General Manager for more than thirty days, the prior approval of the Board shall be required.

Article 14. Deputy Manager

1. The Duty Manager, being accountable to the General Manager, shall direct and coordinate the activities of the section, which are placed under his responsibility according to the directives of the Manager. He shall also discharge other duties entrusted to him by the General Manager;

2. Direct the Agency in the absence of General Manager;

PART FOUR

MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 15. The Agency's Budget source and Its Administration

1. The budget of the Agency shall be drawn from the following sources;

A. Budget appropriated by the Regional Government as deemed necessary;

B. Service charge collected by the Agency pursuant to this proclamation and ;

C. Other sources.

2. All the revenues drawn from source specified under sub article 1 A to C of this article shall be deposited in the Bank account opened in the name of the Agency and shall be periodically expanded for the implementation of the Agency's activities ;

Article 16. Books of Account

1. The Agency shall keep complete and accurate books of accounts and finical records;

2. The account of the Agency shall be frequently audited by the Auditor-General of the Region or by auditors authorized by the Auditor-General.

**አንቀጽ 17. ደንብ የማውጣት ሥልጣን፤
ይህንን አዋጅ ተከትሎ ደንብ የማውጣት ሥልጣን
የክልሉ ምክር/ቤት ነው።**

**አንቀጽ 18. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን፤
የሥራ አመራር ቦርድ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም
የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።**

**አንቀጽ 19. አዋጁ የሚጽናበት ጊዜ፤
ይህ አዋጅ በክልሉ በልሳነ ህግ ጋዜጣ ከታተመበት
ግንቦት 8/2005 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።**

አሰሳ ጥር 30/2005 ዓ/ም
አህመድ ናስር አህመድ
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት
ፕሬዝዳንት

Article 17. Powers to Issue Regulations

The Administrative council of the Regional government may issue the regulations necessary for the full implementation of this proclamation.

Article 18. Power to Issue Directives

The Board may issue directives necessary to implement this proclamation and regulations there under.

Article 19 Effective Date

This proclamation shall come in to force as of May 16/2013 on its publication in Lisane Hig Gazeta of the region

Done at Asossa -----February 9/2013

Ahmed Nasir Ahmed

President of Benishangul Gumuz Regional State

